



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ነሐሴ 7/2010

በግፍ የዜጎችን ሕይወት ማጥፋቱ በአስቸኳይ ይቁም

በኢትዮጵያ አሰቃቂና በጣም አሳሳቢ የሆኑ ሁኔታዎች እየተለመዱ መምጣታቸው በጉልህ የሚታይ ከስተት ሆኗል። ሕዝብን እርስ በርስ የሚያፋጁ አውሬዎች ነጻ ተለቀው ዜጎችን ለከፋ እልቂትና አደጋ አጋልጠዋል። በጅግጅጋ፣ በድሬ ዳዋ ሰማሌዎች፣ አርሞዎች፣ አማራዎች፣ ጉራጌዎች፣ ...ወዘተ መፈናቀል ብቻ ሳይሆን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ጌዴዎ-ኦሮሞ፣ ቤኒሻንጉል አማራ፣ ሻሸሜኔ፣ ቦረና ገሬ፣ ትግሬ ወሎ ሕዝብ በየምክንያቱ እየተፈጅ፤ ንብረቱ እየወደመበት ለዓመታት ከኖረበት ቤትና ቀዬ እየተፈናቀለ ይገኛል። ኢሕአፓ ይህን ከስተት በጥብቅ እያወገዝ ሕዝባችን በወያኔ የተንኮል ድር ተጠልፎና ተከፋፍሎ ወደ እልቂት እንዳያመራና ሀገራችን ኢትዮጵያን ለጥፋት እንዳይዳርግ በጥብቅ ያሳስባል ።

እየተከሰተ ያለው ሁኔታ ለአገራችንና ለሕዝባችን አደጋን ያዘለና ይህ ነው የማይባል ጥፋትን ያረገዘ፤ መወለድም የጀመረ ነው። ወያኔ ሥልጣኑን ጠግኖ ለመቀጠል በየቦታው ያጠመደውን የከፍፍል ፈንጂ ማፈንዳት ጀምሯል። የኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ ወድቋል በሚል ላቀደው የመፈንቅለ መንግሥት እርምጃ ማጠየቂያ እያዘጋጀ ነው። ፍቅር ሰባኪዎቹ አዳዲስ ሹሞች ይህ የሀገር አንድነት እንዴት በዴሞክራሲ ሊጠበቅ እንደሚችል ከሰበካው ባሻገር ያወቁበት አይመስልም። በጸረ-ኢትዮጵያ አንድነት የታወቁና የማሉ ጠላቶችን በዙርያቸው በመሰብሰብና የአንድነት ሳይሆን የከፍፍልና የጥበት እርምጃዎችና አቅዋሞችንም እየወሰዱ መሆናቸው ዓይኑን ለከፈተ ዜጋ ሁሉ አሳሳቢ ሆኖ የሚከሰት ሆኗል። በጥበትና በጥላቻ ነውረኛና ጸረ-ሕዝብ ድርጊቶችን፣ ወንጀሎችን የሚያበረታቱ ወንጀለኛ ኃይሎች ሁሉ የክብር እንግዳ ሆነዋል። አገዛዙ የሽግግርን ሂደት ሰርዞ የግለሰብና የቡድን አምባገነንነት እንዲቀጥል መምረጡ ራሱ ላለው አስከፊ ሁኔታ መንገድ ጠራጊ መሆኑ ክርክር አያሻውም።

ኢሕአፓ ለተገደሉትና ለተጨፈጨፉት ዜጎች ቤተሰቦች ሁሉ ጽናትን ይስጣችሁ ይላል። ይህ የግፍና የፍጅት ሁኔታ ተከስቶ እንዳይቀጥል የወያኔን አገዛዝ አስወግደን ዴሞክራሲያዊ መንግሥት እንመስርት ሲልም ታግሏል፤ አሁንም እየተጋለ ነው። የወያኔ ኢሕአዴግ ሥርዓት ተጠግኖ ቢሆንም እስከቀጠለ ድረስ በጅግጅጋ ድሬ ዳዋ፣ መዩ ሙሉቄ፣ ...ወዘተ የተከሰተው ሀገር አሳፋሪ ዕልቂትና ግድያ መቀጠሉ ከቶም የሚቀር አይደለም። ይህን በመገንዘብ የሀገራችንን ህልውናና የሕዝባችንን ደህንነት ለመጠበቅ ጸረ-ወያኔ ጸረ ኢሕአዴግ ትግላችን እንዲቀጥል ጥሪዎችን እንደግማለን። በወያኔ ዋና አካላችን በሕዝብ መሃል የተቀሰቀሰው ግጭትና ግድያ በአስቸኳይ ሕዝብ እንዲያቆመውም ጥሪዎችን እናስተላልፋለን።

የኢትዮጵያ ህልውና በደማችን ይጠበቃል!!
ጸረ ወያኔው ትግል ተፋፍሞ ይቀጥል !!
የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት ይጠናከር !

EPRP
P.O.BOX 73337
Washington DC, 20056
USA
Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645

Email ESPIC@aol.com
Website WWW.EPRP.com

EPRP
BP 30022
92276 Bois Colombes cedex
France